

በግብፅ ያየነው ህዝባዊ ትዕይንት በኢትዮጵያም እንደምናየው ጥርጥር የለንም!

ስምንቶቹ

ሰኔ 29 ቀን 2005 ዓ.ም

በአለማችን እጅግ አስከሬ አምባገነናዊ ስርዓቶች ታይተው አልፏል። በቅርቡ ካየናቸው አምባገነኖች መካከል የግብፁ ሙባረክ፣ የቱኒዲያው ቤን አሊ፣ የሊቢያው ጋዳፊ፣ እንዲሁም የኛው መለስ ዜናዊ ይጠቀሳሉ። ለአምባገነናዊ ሥርዓት መፈጠር በዋናነት ከሚጠቀሱ ምክንያቶች አንዱ ከጥቂት ግለሰቦች ከልክ ያለፈ የበላይነትን የማፍቀር አስቀያሚ ባህሪ የመነጨ በመሆኑ፤ እንደነዚህ ያሉ ሰይጣን ግለሰቦች አሁንም ድረስ በሰው ልጅ መሃል መብቀላቸው አይቀሬ ነው። በተለይ በአፍሪካ የሚገኙ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሃገራት ውስጥ አምባገነን ሲገረሰስ ሌላ አምባገነን ሊወጣ እንደሚችል አስቀድሞ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። አምባገነኖች የግለኝነት ባህሪያቸውን በሚገርም መልኩ መቆጣጠር ባለመቻላቸው ምክንያት በሚችሉት እቅድና በሚያገኙት ቀዳዳ ሁሉ የግል ፍላጎታቸውን እውን ለማድረግ መሞከራቸው አይቀሬ ነው። ለዚህም በቅርቡ በግብፅ አምባገነኑ ሙባረክን ለማስወገድ በአንድነት የወጣው ህዝብ የእግር ኮቴ ሳይደርቅ ዳግም አምባገነን ለመሆን ሲሞክሩ የተወገዱት ፕሬዚዳንት ሙርሲን እንደ አብነት ማስታወሱ በቂ ይመስለናል። የኛህ ሰው ታሪክ በራሱ አምባገነንን ለመጣል በሚደረግ ትግል ውስጥ ሌላ አምባገነናዊ ሥርዓት ዳግም እንዳይመጣ ለማረጋገጥ ሊወሰዱ የሚገቡ ወሳኝ ጥንቃቄዎች ስለመኖራቸው ጠቋሚ ነው። በዚህ ዙሪያም በቅርቡ ሃሳባችንን በስፋት ለማካፈልና ለመወያየት እንሞክራለን።

የሁሉም አምባገነናዊ ሥርዓቶችና በጭቆናቸው ቀንበር ስር ወድቀው የሚሰቃዩ ህዝቦች ብሶቶች ተመሳሳይነት በፅሁፋችን ርዕስ ባሳየው ሃሳብ ዙሪያ መወያየቱ አስፈላጊ እንደሆነ ይናገራሉ። በተጨማሪም አባው "ነገር በምሳሌ ..." እንዳሉት፤ በቅርቡ "የአረብ ስፕሪንግ" ተብሎ የሚጠራው በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ የተካሄደውን የህዝብ አመፅ እንደ አብነት ማንሳቱ ጠቃሚ ይመስለናል።

ቱኒዲያ የአረብ ስፕሪንግ ጀማሪዋ ሃገር መሆኗ ይታወቃል። የህዝብ አመፁ በቱኒዲያ በተሳካ ሁኔታ ከተጠናቀቀና ቤንአሊም ከተባረረ በኋላ ይህ የህዝብ አመፅ ወደ ግብፅ ሊሄድ ይችላል ይሆን? በሚለው ጥያቄአዊ ሃሳብ ላይ የፖለቲካ ጠባብቶች ብዙ ብለው ነበር። በተለይ ቱኒዲያ ግብፅ አይደለችም ስለዚህ የህዝብ አመፁ እንደ ቱኒዲያ ሁሉ በግብፅ ሊከሰት አይችልም የሚለውን አስተሳሰብ ደግፈው ምክንያታቸውን ሲደረጅሩ የነበሩ ብዙ ናቸው።

ይህንን ቱኒዲያ ግብፅ አይደለችም የሚል ሃሳባቸውን ለማስረዳት ሲጠቅሷቸው ከነበሩት ምክንያቶች መካከል በቱኒዲያ ህዝብ መካከል ያለው የሙስሊሙና የክርስቲናው ሃይማኖቶች ውጥረት ግብፅ ካለው እጅግ በጣም ያነሰ ስለሆነ በግብፅ ህዝብ አንድ ሆኖ ሊታገል አይችልም፤ ቤንአሊ እንደ ሙባረክ ጨካኝ አይደለም፤ ሙባረክ ጠንካራ የጦር ስራዊት አለው ስለዚህ በቀላሉ ከህዝብ መካከል ጥቂቶችን ገድሎ ሊቀጩው ይችላል፤ ቱኒዲያዎች ከግብፅ የበለጠ የተማሩ ናቸው፤ የፌስቲብና ሌሎች የሚሰበራዊ ሚዲያዎችንም ቱኒዲያዎች በስፋት ተጠቃሚዎች ስለሆኑ ግብፅ ውስጥ እንደ ቱኒዲያ ያለ አመፅ ሊከሰት አይችልም፤ ሌላም ሌላም... እያሉ ትንታኔዎችን ሲያቀርቡ እንደነበር ይታወቃል። ይታዩአቸው የነበሩት ምክንያቶች ግብፅ በሙባረክ አምባገነናዊ አገዛዝ ለአመፅ ብዙ ተረግጠዋል፤ ተጎድተዋል፤ ተበዘብዘዋል፤ እነርሱ በድህነት እየማቅቁ ሳሉ ጥቂት ግለሰቦች በሃብት ሲትረፈረፉ ምንም አላደረጉም የሚሉት ብቻ ነበሩ። ነገር ግን ፍፃሜው ላይ የታየው እውነት፤ ግብፅ እጅግ ማራኪ የሆነ የህዝብ ትብብርና ሰላማዊ ተጋድሎን በአደባባይ ለአለም ህዝብ በሚገባ ማሳየታቸውና፤ አስፈሪና ጨካኝ እየተባለ ሲነገርለት የነበረውን የሙባረክ ስርዓት ከትከሻቸው ላይ አሸንፈው መጣል መቻላቸው ነው። በዚህ ዙሪያ ምሁሮቹ ፖለቲከኞቹ ያለማስተዋል ችላ ብለውት የነበረው ዋናው ቁምነገር የህዝብ እምቅ ሃይል በበለጠ ያጎለብተለት እንጂ ሊያዳክመው ፈፅሞ አይቻለውም።

የወያኔ/ኢህአዴግ ቡድን ስልጣን ከተቆናጠጠበት ሰአት ጀምሮ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እጅግ ስር የሰደዱ ችግሮችንና በደሎችን ሲፈፅም ኖሯል። የኢትዮጵያ ህዝብ የተጫነበት ህመም ከግብፅና ከቱኒዲያ እጅግ የከፋ ነው። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ ዘኛው ሰአት ላይ እንደሚገኝ ለሁላችንም ግልፅ ነው። ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ልክ እንደ ግብፅ ሁሉ፤ የወያኔ/ኢህአዴግ ጦር ስራዊት መብዛት፤ ፍቅር እያለው በዘር በሃይማኖት ሳይወድ መከፋፈሉ፤ ጥቂቶች ሲበለፀጉ እርሱ ግን በድህነት መማቀቅ፤ በተቃውሞ ሰልፍ ብሶቱን ለማሰማት በወጣ ቁጥር በአጋዚው የወያኔ ሃይል በተደጋጋሚ በግፍ መጨፍጨፍ፤ መታሰሩና፤ ስቃይን መቀበሉ የህዝብን እምቅ ሃይል በበለጠ ያጎለብተለት እንጂ ሊያዳክመው ፈፅሞ አይቻለውም።

ነገር ግን በግብፅ የተደረገው የተሳካ አመፅ ዝም ብሎ በመላ የመጣ አይደለም። የአመፁ አስተባባሪዎችና አንቀሳቃሾች እጅግ በጣም በሳል ስራዎችን ስለሰሩ፤ የህዝብን የልብ ትርታ እጅግ አድርገው በመረዳታቸው፤ ቁስሉ ስለተሰማቸው፤ የሙባረክ ስርዓት ሃገርንና ህዝብን እንደሚያጠፋ በመረዳት እውነታውን ለህዝብ ስለመላከቱት፤ ብሎም ህዝብ ወደና በቃኝ ብሎ ትግሉን እንዲቀላቀል ስለሰቻሉት ነው። የኛም ፖለቲከኞችና የድርጅት መሪዎች ፍፁም የሆነ የአመለካከትና የአካሄድ መሰረታዊ ለውጥ በማድረግ፤ የህዝብ ቁስል ሊያማቸው፤ እውነታውንም ሊነግሩትና፤ ወደ ህዝብ ገብተው ከዚህ ስቃይና መከራ ሊታደጉት ይገባል። ስለሆነም እጅግ ብዙ ስራዎች እንደሚጠበቃቸው መረዳት ያለባቸው ይመስለናል። ከግብፅ ተምረው እራሳቸውን ካስተካከሉ የምንመኛትን፤ ለሁሉም እኩል የሆኑትና፤ የህዝብ የበላይነት የተረጋገጠባት ኢትዮጵያን በቅርቡ እንደምናያት ጥርጥር የለንም።

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!!

ስምንቶቹ
Email: nleethiopia@gmail.com